

ዮም ፍሥሐ ኮነ!

በእንተ ተዝካረ-ጾሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ መሲሕ!

ይድረስ:- በቅዱሱ ኪዳን ለተናፈቅህ ወንድሜ፡ ኪዳናዊ ተገኝ ይመር!

እግዚአብሔር ይመስገን፡ እኛ፡ ኹላችን፡ በያለንበት፡ በመልካም ሕይወት እንደምንገኝ ኹሉ፡ አንተም፡ ከተወደደች ባለቤትህ ጋር፡ በዚህ ኪዳናዊ የሕይወት መልካምነት እንደምትኖር፡ በመንፈስ ቅዱስ አምናለሁ።

ይህ የመልስ እ-ጦማሬ የዘገየብህ፡ በአገልግሎት ብዛት በመጠመዴ መኾኑን ዐውቀኸው፡ በቅድሚያ፡ ይቅርታህን እንድትለግሡኝ እጠይቅሃለሁ።

በማስከተልም፡ በፌስ-ቡክ መድረካችን ላይ ላቀረብሃቸው፡ ኹለት ጥያቄዎችህ፡ መልሶቼን፡ እንደሚከተለው አበርክቼልሃለሁ:-

፩ኛ፡ በላክኸው ሥዕላዊ ዐባሪ ላይ ሠፍሮ እንደሚነበበው፡ ጥምቀት፡ በቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ዘንድ፡ ከመጀመሪያው አንሥቶ፡ በያመቱ የሚከበረው፡ ጥር አንድ ቀን ስለኾነ፡ በአንተ አጻጻፍ፡ "የተለጠፈው" ተብሎ፡ የሠፈረው፡ ጥር ፩ ቀን ትክክል ነው። ስሕተቱ፡ "ጥር ፲፩ ቀን ነው!" የሚለው ነው።

አዎን! በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ዘንድ፡ የጥምቀት በዓል፡ በየዓመቱ የሚከበረው፡ ከ፴፬ ዓመተ-ምሕረት አንሥቶ፡ ለ፫፻ ዓመታት ያህል፡ በጥር ፩ ቀን ነበር። ይኸውም፡ በኢትዮጵያዊቷ ንግሥት ህንደኬ የእግዚአብሔር መንግሥት ዘመን፡ በገንዘብ ምሉክነት ያገለግል ከነበረው፡ ከኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው።

እርሱም፡ በመጀመሪያ፡ በመንፈስና በእሳት የኾነውን እውነተኛውን፡ የእግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ መሲሕን ጥምቀት፡ በቀጥታ ከመንፈስ-ቅዱስ፣ በውኃ የኾነውን ደግሞ፡ ከሐዋርያው ፊልጶስ የተቀበለው፡ ከኢየሩሳሌም ወደጋዛ፡ የአምልኮ ጉዞ በማካኘድ ላይ የነበረው፡ "ባኮስ" የሚባለው፡ "የአዲስ ኪዳን አቤሜሌክ" ነው።

ይኸው የጥምቀት ዓመታዊ በዓል፡ በእውነተኛቹ የኢትዮጵያ ልጆች ዘንድ፡ በዚህ፡ በጥር ፩ ቀን እየተከበረ ቀጥሎ ሣለ፣ ነገር ግን፡ በ፫፻፴ ዓ. ም. ግድም፡ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን መነኮሳትና ጳጳሳት፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ፡ የቤተ-ክህነቱን ዘርፍ ሥልጣን እንደያዙ፡ ወዲያው፣ በይፋ፡ ወደጥር ፲፩ ቀን ተዛውሮ እንዲከበር ስላደረጉት፡ እነሆ፡ ከዚያ በኋላ፡ ለ፩፻፺፻ ዓመታት እስከዛሬ፡ ይኸው፡ በእየዓመቱ፡ በዚህ፡ በጥር ፲፩ እየተከበረ ይገኛል።

ልክ፡ እነዚህ፡ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን መነኮሳትና ጳጳሳት፡ በቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያ ልጆች ዘንድ፡ በመስከረም ፩ ቀን የሚውለውንና የሚከበረውን፡ የእግዚአብሔር እም፡ ድንግል ማርያምንና የልጇ የወዳጇን፡ የእግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ መሲሕን የልደታት ዕለት፡ ወደግንቦት ፩ ቀንና ወደታኅሣሥ ፳፰/፳፱ ቀኖች አዛውረው እንዲከበሩ እንዳደረጉት ኹሉ ማለት ነው።

ይህ ቀውስ የተደረገበትን ምክንያትና ኹኔታ የሚያብራራው፡ የዚህ ዝክረ-ነገር እውነታ፡-

፩. የመጀመሪያውን፡ የአርእስቱን ገጽ፡ ለዓይነት፡ በብርሃናዊ ቅጂ ገልብጠህ፡ በላክኸው፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡ የጥምቀትን በዓል ምክንያት በማድረግ ባስተላለፈችው፡ የጎሞ-ሰሌዳችን መልእክት ውስጥ፡ በገጽ ፲፯ ላይ እና፡

፪. በዚያው፡ የጎሞ-ሰሌዳችን ዋና ገጽ የመድረክ አርእስት መካከል ባለው በመለኮታዊው የዐዋጅ ዝርዝር፡ በቀጥታ ፲፫/፳፻፰ በወጣው፤ በ፲፫ኛው መለኮታዊ ዐዋጅ ውስጥ፡ በገጽ ፲፬ ላይ፡ በሰፊውና በሚበቃ ተብራርቶ ስለሚገኝ፤ እነዚያን ጽሑፎች፡ አላየሃቸው ከኾነ፡ እንድትመለከታቸው እጋብዝሃለሁ።

ይህ የመልስ እ-ጠማሬና እነዚህ የመልእክት ጽሑፎች፡ "ወይንስ እኔ ያልገባኝ ነገር ይኾን? እስኪ ትንሽ ዘርዘር አድርገው ቢያሳውቁኝ?" ብለህ ላቀረብኸው ጥያቄ፡ መልስ ኾነውህ እንደሚያረኩህ አምናለሁ።

፫ኛ፡ በኹለተኛው ጥያቄህ ውስጥ የሠፈሩትን ዝርዝር ጉዳዮች፡ የያዘውንና ለዓይነት ያህል፡ አንዱን ገጽ፡ በብርሃናዊ ቅጂ ገልብጠህ፡ በዐባሪነት በላክኸው፡ "ራእዩ-ማርያም" በሚለው የመጽሐፍ ቅጽ ውስጥ፤ በነጠላና በአጠቃላይ፡ የታቀፈው ሃይማኖታዊ ይትበሃል፡ የእኛ፡ የቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያ ልጆች ሳይኾን፡ ከአሪታውያኑ አይሁድ ካህናትና ከኦርቶዶክሳውያኑ የግብፅ መነኮሳት የተወረሰ በመኾኑ፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት አትቀበለውም።

ስለዚህ፡ በአንተ በኩል፡ በዚህ ረገድ፡ የማወቅ ፍላጎትህን ለማርካት የምትሻ ከኾንህ፡ የዚሁ መጽሐፍ ባለቤት የኾነችውን፡ በኢትዮጵያ፡ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን ቅርንጫፍ የኾነችውንና ራሷን፡ "የኢትዮጵያ፡ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ-ክርስቲያን" ብላ የምትጠራውን፡ የመነኮሳትና የጳጳሳት ድርጅት፡ በቀጥታ መጠየቁ የሚሻል ይኾናል።

በቅዱሱ ኪዳን ወንድምህና የአገልግሎት ባልደረባህ፡-
ኪዳናዊ ኤርምያስ ከበደ ወልደ-ኢየሱስ [ንቡረ-እድ ዘአኩስም ጽዮን።]